


ኢሳፕ2 - በግብርና ዘርፍ የተገኙ ውጤቶች፣ ግኝቶችና የተወሰዱ የጋራ እርምጃዎች

የኢትዮጵያ ማህበራዊ ተጠያቂነት ፕሮግራም2 በግብርናው ዘርፍ በኢትዮጵያ ሁሉም ክልሎች በሚገኙ 45 ወረዳዎች ውስጥ ከተሰማሩ 27 የማህበራዊ ተጠያቂነት ፈጻሚ አጋር ተቋማት ጋር ሰርቷል። ይህ ጠቅላላ ያለ ማብራሪያ በዚህ ዘርፍ የተገኙ አበይት ውጤቶችንና ሥራ ላይ የዋለውን አቅም፣ የዘርፉ አፈጻጸም ላይ የተስተዋሉ ግኝቶች፣ እንዲሁም በማህበረሰቡ፣ በአገልግሎት ሰጪዎችና በየአካባቢው ባሉ የመንግስት አካላት የተደረጉ ጥረቶችን ያሳያል።

በአገልግሎት አሰጣጡ ላይ የታዩ መሻሻሎችና ሥራ ላይ የዋለው ኃብት

የማህበራዊ ተጠያቂነት ፕሮጀክቶች ማህበረሰቡ፣ መንግስት፣ እንዲሁም የግሉን ዘርፍና መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማትን ጨምሮ ሌሎች አካላት በጋራ እንዲንቀሳቀሱ ምቹ ሁኔታን ፈጥረዋል። ይህም እስከ ታሕሳስ 2007 ዓ.ም ድረስ የሚከተሉት የአገልግሎት መሻሻሎች እውን እንዲሆኑ ምክንያት የሆነን ኃብት ማስተባበር አስችሏል።



በዘርፉ አፈጻጸም ላይ የታዩ ቁልፍ ግኝቶች

እንዲገኙ የተፈለጉት የመፍትሄ ዓይነቶች ምንም ይሁኑ ምን በሰብል ምርት፣ በጓሮ አትክልትና በእንስሳት እርባታ በብዙ አካባቢዎች የሚከተሉት መሻሻሎች ተስተውለዋል።

- የግብርናው አገልግሎት አሰጣጥ ደረጃው ከአርሶ አደሮች ጋር የተሻለ መግባባት ላይ ተደርሶበታል። የግብርና ኤክስፐርትና ሌሎች አገልግሎቶች በየአካባቢው ነባራዊ ሁኔታ ላይ የተመሰረተ መሆኑ እውን ነው። ማህበራዊ ተጠያቂነት ሁሉም አገልግሎቶች በአርሶ አደሮች ፍላጎት መሰረት በአግባቡ የተቃኙ እንዳልነበሩ ከማሳየቱም በላይ ይኸው ችግር አርሶ አደሮች አንዳንድ አሰራሮችን እንዳይቀበሉ እንዳደረጋቸው ይታሰባል።
- በአንድ ጊዜ የተለያዩ አገልግሎቶች ሊሻሻሉ ይችላሉ። ከአስር አባ ወራዎች ሰባቱ እርሻን ከእንስሳት እርባታ ጋር በጥምረት ያካሂዳሉ፤ ከዚህም የተነሳ የሚፈልጓቸው አገልግሎቶች የተለያዩ ናቸው። ማህበራዊ ተጠያቂነት የሰብል ምርት ግብዓትን ኤክስፐርትን፣ የእንስሳት እርባታና ህክምናንና አካባቢ ጥበቃን ጨምሮ የተለያዩ አገልግሎቶች በስፋት እንዲሻሻሉ አስተዋጽኦ አድርጓል።
- ምቹ ሁኔታዎችን መፍጠር - የሕብረት ሥራ ማህበራት፣ የብድር አቅርቦቶች፣ የገጠር መንገዶች መሰረትና የገበያ ተደራሽነት የተሻሻሉ የሰብልና የእንስሳት ዝርያዎችን ለመገበያየት ወሳኝ ሁኔታዎች ናቸው። ከማህበራዊ ተጠያቂነት የተነሳ አርሶ አደሮች የሚያገኙትን ጥቅም ግንዛቤ ውስጥ በማስገባት የሕብረት ሥራ ማህበራት የአገልግሎት መስጫ ቦታቸውን እንዲቀይሩ፤ ለግብርና ብድር

“አርብቶ አደሮች ሊያገኙ የሚገባቸውን አገልግሎቶች አስመልክቶ የምንወያይባቸው ሌሎች ብዙ መድረኮች አሉ። እነዚህ መድረኮች አገልግሎት አሰጣጡ ላይ የተሻሉ ውጤቶች እንዲገኙ አስተዋጽኦ አድርገዋል። ይሁን እንጂ የማህበራዊ ተጠያቂነት ሂደት ከሌሎቹ የተሻለ ነው። ምክንያቱም ለእያንዳንዱ አፈጻጸም ነጥብ ይሰጣል፤ የቡድን ውይይቶች ይደረጋሉ፤ ችግሮች ተለይተው ከምክንያታቸው ይቆመጣሉ። የማህበራዊ ተጠያቂነት ሂደት የተለየና ጥልቀት ያለው ነው።”

ኢብራሂም ሀጂ፣ የተንታ ወረዳ ግብርና ጽ/ቤት ኃላፊ



